

የኢንዱስትሪው ግንባታና የሸከራው ተከላ?

አርከቦ እቅድ በሪፖርተር ትቪ ላይ ቀርቦ፣ የኢንዱስትሪ ማዕከል (industrial park) እንደ ሲሊካን ቫሊ (silicon valley) ዓይነት ለመገንባት ማቀዱን አብስሮናል፤ ይህ የኢንዱስትሪ ማዕከል፡- በአዋቅ፣ በድሬ ደዋ፣ በኮባልቻ፣ በባህር ዳር፣ በመቀሌ እንደሚቋቋም ተናግሯል። ከአየር ብከላ የነፃ ፣ በኤሌክትሮኒክ ኃይል የሚቀሳቀስ ፣ በደንዳንዱ ማዕከል ለሁለት መቶ ሺ ዜጎች ሥራ የሚፈጥር፣ የኢንዱስትሪው ውጤት አሁን ካለው አምስት እጅ ወደ ሃያ እጅ ከፍ የሚያደረግ፣ ወደ ውጭ የሚላከውን የኢንዱስትሪ ውጤት ከአስራ ሁለት እጅ ወደ ሰላሳ እጅ እንደሚያደግ በዕርግጠኝነት ተናግሯል ፤ ይህን መሰል የሀገር ራዕይ በጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ በአማካሪ የሚቀርብ አይደለም፤ ያም ሆኖ አቀራረቡ ፣ የቃላት አመራረጡ ድግግሞሹ ሚቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ከየት መጣ የሚያሰኝ ነው፤ በእጁ ያለውን በውል ሳይዝ በእጁ ስለሌው ማውራት እቅዱ ከቅዥት ያለፈ እውን ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ በባልድባ ገዳም ፣ በዙቃላ ተራራ፣ በሻኪሶ ወርቅ ማዕድን ፣ በቆቃ ወንዝ፣ በሞጆ ቆዳ ፋብሪካ ፣ በጋንቤላ የዛፍ ምንጠራ፣ በአበባ ተከላ ስም በስምጥ ሸለቆች ፣ የሚደርሰውን የአየርና የ ወንዞች ብከላ ለአርከቦ ጠፍቶት አይደለም፣ ኢንዱስትሪዎች በኤሌክትሪክ መቆራረጥ ኪሳራ እንደሚሰጡባቸው ለእርሱ መናገር ለቀባሪው ማርዳት ነው፤ ከአየር ብከላ የነፃ የኃይል አቅርቦቱ የተሟላ የኢንዱስትሪ ማዕከል አቋቋማለሁ ማለቱ ለራሱ መዋሸቱ ነው።

ያም ሆነ ይህ አርከቦ ይዘልን የቀረበው የ (industrial park) ለሕፃናት ማባባያ የሚሰጥ አሻጉሊት ያህል ዋጋ የለውም። ያ እንዳለ ሆኖ ከበላይ አካል የተሰጠው ይህ የ (industrial park) መጫወቻ ካረድ ፣ ለሶስት አላማዎች ነው። በኢንዱስትሪ ስም የውጭ ባለሀብት ስቦ አሁን የደረሰባቸውን የውጭ ምንዛሬ ለማቃለል፣ የሕዝብን ዳር እስከዳር ማመጽ በባዶ ተስፋ ለመሙላትና ኤርሚያስ ለገሰ “ የመለሰ ልቃቂት” በሚለው መጽሐፍ እንዴት ሌላውን ሕብረተሰብ አግለው ትግራይ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረጋቸው በሁሉም መልኩ ኢ ፍታዊነቱን የሚያጋልጥ ስለሆነ፣ አርከቦ የፈለገው ያንን ማስተባበል ነው። ማስመሰለ የወያኔ ባህል ቢሆንም፣ ከወያኔ ተጋዳዮች አባይ ውልዱ፣ ከብአዴን ተፈራ ዋልዋል ይመቹኛል። አባይ ወልዱ የትግራይ ሪፐብሊክን ስንደቃዓላማውን ግራና ቀኝ ገጭ አድርጎ የተቆጣች ጃርት፣ ሸኮቿን ልትረጭ የተዘጋጀች መሰሎ መግለጫ ይሰጣል። ራስ ዳሽን የትኛው ክፍለሀገር ይገኛል ቢባል? መልሱ ያለጥርጥር ትግራይ ነው። ስለወልቃይትም ቢጠየቅ መልሱ የተለየ አይሆንም። የብአዴኑ ተፈራ ዋልዋል በ ኢ ህ አ ፓ የጥናት ክብብ ከነበረው አ ቋሙ ፍክች ያላለ ነው። በ1997 ዓ ም ምርጫ ለ አዲስ አበባ ከንቲባነት ተወዳድሮ ዘሮ የወጣውን አርከቦ፣ታክሲ ነጂዎችን ከጎኑ በማሰለፉ ሲመፀደቅ አትመረጥም ያለው ተፈራ ዋልዋል ነው፤ የፖለቲካን ሀሁ ያልገባህ ነህ እስከማለትም ደርሷል፤ እንዳለውም ሆነ፣ የአዲስ አበባ ኗሪ ሕዝብ ፕሮፌሰር ብረሃኑ ነጋን መረጠ።

ይሄው ዛሬ አርከቦ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሰለ ግርማ ሞገስ እየትዘናና ስለ (industrial park) ወይም “ የኢንዱስትሪ ማዕከል” ትርጉም የኔ ነው። ያወገናል፡- እግሮቼን አነባብሮ ዘና ብሎ በሶፋ ላይ ተቀምጧል፤ በቀኙ የተበረዘው ስንደቃ ዓላማ ቆሟል፤ የብርጭቆና ሰሃን መደርደሪ ሥር ትንሽ ስንደቃ ዓላማ ተተክላለች፤ ጠያቂው ሶፋ ላይ ባይቀመጥ ኖሮ የዕድር ድንኳን ተካዮችን፣ ስምና የሥራ ምደባ የሚያነብ ይመስላል፤ ሁለት ገጽ ወረቀት ወደ ጣሪያ ሰቅሎ እያነበበ ይጠይቃል፤ የቡና ላይ ጫወታ ይመስላል፤ ጠያቂውም አቶ አርከቦም ከአማርኛቸው ቋንቋ ጋር መሳ ለመሳ ኢንግሊዘኛ ይጠቀማሉ። የገረመኝ የጋዜጠኛው ነው። ቋንቋውን የሚጠቀምበት ገንዘብ ሊሰራበት እንጂ ትውልድ ሊያስተምርበት

እንዳልሆነ ያሳያል። የአሜሪካ ድምፅ ጋዜጠኞችን ትዝታ በላቸውን፣ አዲሱ አበበንና የኢሳቱን ሲሳይ አገናን ማዳመጥ ይበቃል። የተጠያቂውን ጉራሜሌ ቋንቋ አስተካክለው ለአድማጭ እንዴት እንደሚያቀርቡ ትምህርት የሚሆን ነው።

አቶ አርከበ በመልሶቹ ውስጥ ሁለት ጊዜ የበላይ አካል የሚለውን ቃል ተጠቅሟል። ዶክተር መራራ ጉዲና በአንድ ወቅት እንዳሉት “ ከጫካ ወጡ እንጅ ጫካው ከአእምሮቸው አልወጣም” ያሉት ትክክል ነው። ይህን ለማካካስ ብዙ ይዘናል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም መልሱ በወረቀት ተጽፎ

አልተሰጠውም። ከአይምሮው ነው ፣ አርከበ አማካሪ ነው ወይስ መሪ ነው? የሚለውን ጥያቄ ያጫረብኝ ይህ ነው። አቶ ኃይለ ማርያም ጥያቄ ሲመልስ እግሩን ልትነቅል እንዳኮበከበኸ ፅንቁራሪት ወደፊት ጋደም ይላል። አርከበ ሂድ ሥራውን ሥራው የሚል አቅል (body language) ይነበብበታል። የመድረር በሃሪም ይታይበታል። የበላይ አካል መልክተኛ በመሆኑ ሥጋት የለበትም። አቶ ኃይለ ማርያም የውጭ ሰው፣ ካባ ለባሹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርከበ እቅዳይ ነው ፣ ማለት ይቻላል።

ይህ የኢንዱስትሪ ማዕከል (industrial park) እንደሸከራው ተከላው የውኃ ሽታ ሆኖ እንደሚቀር ከአሁኑ መናገር ይቻላል፤ አባይ ፀሐዬ ከሸከራው ተከል በአስር ሚሊዮቹ በድሶ ሄዷል፤ አዲስ አበባን በአጽሟ ያስቀራት አርከበ ሀገሪቷን ሊያራቁት ዳግም መጥቶልናል፤ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ አርከበ የተናገረውን ትዝ አለኝ። “ አርከበ ዘጠኝ ድስት ይጥዳል፤ አንዱንም አያሳካም፤ ሁሉም ያርበታል” ብሎት ነበር። የአዲስ አበባን ከተማ ፈጠርኳት እያለ ሲመገደቅ፣ አዜብ ጎላ እሣት ጎርሣ እሣት ልሣ፣” መለስ ነው ከደቡብ አፍሪካ ቀስም ለአዲስ አበባ ጥላን ያዋለው“ ብላ በአርከበ ላይ ወገቧን ሰብቃበት ነበር። በንግግሩ አንድም ጊዜ ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አላነሣም። የመለሰን ራዕይ ገደል አገባው። አልጋው ጦም ያደረው ዛሬ ነው። አዜብና ደሃ ጥኑ በረከት ስምአን ምን ይበጃቸው ይሆን? (industrial park) በማለት በውጭ ቋንቋ ቢያቆሉ፣፣፣ ሐቁን አይለውጠውም። ነፃነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና አንድነት በሌለበት ልማት አይታሰብም። አንድ ሚሊዮን የሚገመተው የ(industrial park) ስራተኛ በአጋዚ ጦር በአክሮባጅ እየተገረፈ የሚሰራለት ከሆነ እናያለን፤ ይህን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚቀበለው አይሆንም። የሸከራውና የአባይ ግደባው ታሪክ እንሚደገም ጥርጥር የለውም። ዜጎች ከመንጊዜው በላይ ሀገራችን በጥፋት ጎዳና እንጂ በልማት ጎዳና ላይ አለመሆኗን በጥልቀት አይተን የመፍትሄው አካል መሆን ግድ ይለናል።

ታደለ መኩሪያ